

## ገንጣይን እየደገፉ፤ ለአገር ሉዓላዊነትና ሕልውና መቆም አይቻልም፡-

ግንቦት ሰባት የሚባል በንቅናቄ ስም የተቋቋመ ድርጅት ለኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲና ነፃነትን አጎናጽፋለሁ። በሚል ለአለፉት ሰባት ዓመታት ሲዋትት መቆየቱ ይታወቃል። ድርጅቱ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በየወቅቱ የሚያነሳቸው የትግል ስልቶች ምናባዊ ከመሆን ባለፈ እስከ አሁን የተጨበጠ ፋይዳ ያለው ውጤት አላሳየም።

በተለይም በዲያስፖራ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ሀብትና ንብረት የሆነውን ኢሳት የራዲዮና የቴሌቪዥን ጣብያ ያላንዳች ይሉኝታ የግል ተጠቃሚ በመሆን ሲያካሂድ የቆየው ድርጅታዊ ፕሮፖጋንዳ ምቹ ሁኔታን ስለፈጠረለት፣ ብቸኛና ግዙፍ ድርጅት መስሎ በመታየቱ በሃገር ፍቅር ሰሜት እየተቃጠለ ነጻነት የራበው፣ ከሃገረ ውጭ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ወገኖችን ድጋፉን ሲሰጥ ከረሞል።

እውነትና ንጋት እያደረ ይገለጣል እንዲሉ በየጊዜው እንደ ስልት እየለዋወጠ የሚያቀርባቸው የትግል እንቅስቃሴዎች ሁሉ የማይጨበጡ፣ የማይዳሰሱ፣ ከእውነትና ከሕይወት ጋር ያልተገናዘቡ በመሆናቸው በብዙዎቹ የድርጅቱ ድጋፍ ሰጭዎች ዘንድ ጥያቄን አጭሯል።

የዚህ ድርጅት ሊቀመንር ዶክተር ብርሃኑ ነጋ በስልጣን ጥም የሰከረ ባህሪውን ለማርካት፣ ከፋሽስቱ ኢሳይያስ አፈወርቂ ጉያ ያለአንዳች ተው ባየነት መሸነጡ በድርጅቱ ውስጥ አምባገነንነት እንደሰፈን ጠቆሚ ይመስላል። በማንኛውም ጊዜ በማንኛውም ስፍራ የእናት ጡት ነካሾችን የሚያዛምዳቸው ብቸኛው አንድነታቸውና የጋራ ባህሪያቸው ከሃዲነት፣ ሃሰተኛነት፣ ጨካኝነት፣ የራሱን ህልውናና ጥቅም ማስቀደም በመሆኑ በሁለቱ ግለሰቦች መካከል እየተካሄደ ያለው ወዳጅነት በዚህ ላይ የተመሰረተ ያደርገዋል።

ኢሳይያስ አፈወርቂ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች መልእክተኛ በመሆኑ በመሃል አገር ፋሽስቱ የወያኔን የቅኝ አገዛዝ መስርቶ ኢትዮጵያውያንን እያትራመሰ ያለና ኢትዮጵያንም ያለ ባሕር በር ያስቀረ ጠላት ነው። ግለሰቡ በዙርያው ከሚገኙ መንግሥታት ጋር በስምምነት የማይኖር፤ በጠብ አጫሪነቱ የታወቀ ከመሆኑም በላይ በራሱ ሕዝብ ላይ በሚፈጽመው ፋሽስታዊ ተግባር ምክንያት የተነሳ በሽዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን ወንድሞቻችን በየአለቱ ሀገር ለቀው የሰደዱ። ብዙዎችም ባህር ሰምጠው ቀርተዋል። ከፊሉም በየበርሃው በውሃ ጥምና በርሃብ ለማለቃቸው ከዓለም ሕዝብ የተሰወረ አይደለም።

በቅርቡ በተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ መብት ጉዳይ ቢሮ በሰው ዘር ማጥፋት ወንጀል (ጀኖሳይድ) ሪፖርት ቀርቦ ሁኔታው እየተጣራ ቢገኝም ውሻ በበላበት ይጮሃል እንዲሉ ግንቦት ሰባትና ኢሳት የተባሉ ድርጅቶች፤ ይህ ጉዳይ ለህልውናቸው መቅሰፍት እንደሆነ በመገንዘባቸው ከኢሳይስ አፈወርቅ ጎን ለመቆም መርጠዋል።

- ትላንትና የአሮሞ ሕዝብ በፋሽስቱ የወያኔ መንግሥት ህጻናት በየአውራጃዳናው ደማቸው ሲፈስ ፒቲሽን እናስፈርም አላሉም።
- በወልቃይትና ጠገዴ ፤ በአርማጭሆና ጠለምት በዳባት ሕዝብ ላይ እየፈጸመ ላለው እሥር፤ ግርፋት፤ ግድያና ሰቆቃ ሲፈጸም ፒቲሽን እናስፈርም አላሉም።
- በአዋሳ፤ በጋቤላ፤ በጅጅጋ፤ በወለጋና በተለያዩ አካባቢዎች በጅምላ ለተፈጸመው ኢ-ሰብአዊ ግድያና የመብት ረገጣ ፒቲሽን እናስፈርም አላሉም።

ዛሬ ያለምንም እፍረት ለገዛ ሕዝቡ ደህንነትና ህልውና ያልቆመ ግለሰብን ደህንነትና ሕልውና ለመጠበቅ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሚያደርገውን ምርመራ ለማድናቀፍ ፒቲሽን ፈርሙ በሚል በብርሃኑ ነጋና ነአምን ዘለቀ እየተካሄደ የሚገኘው ዘመቻ ፀረ-ኢትዮጵያ ነው።

.እነዚህ ፀረ-ኢትዮጵያ የሆኑ ግለሰቦች ፋሽስቱንና ገንጣዩን ኢሳይያስ አፈወርቂን እያወደሱና እየደገፉ ለአገር ሉዓላዊነት፤ ለዲሞክራሲና ለነፃነት ቆመናል የሚሉበት አባዜ ከተረት ተረትነት አያልፍም። በመሆኑም እነዚህ የእናት ጡት ነካሾች በሚመሩት ድርጅትና የዜና ማሰራጨ ተቋም ውስጥ በሀገር ፍቅር ስሜትና በነፃነት ስም ተሰልፋችሁ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ሁሉ የእነዚህን ከሃዲዎች ሴራ ተገንዝባችሁ ልታወግዟቸው ይገባል። ከእነዚህ ግለሰቦች ጋር ተባባሪ ሆኖ መገኘት በኤርትራ ምድር ለሀገር ነፃነትና ሉዓላዊነት ሲባል የፈሰሰውን የወንድሞቻችን ደም ረግጦ ከማለፍና ኢትዮጵያን ከመካድ ተነጥሎ ሊታይ አይችልም። ስለዚህ እነዚህ ከሃዲ ግለሰቦች በሚተሩት ማንኛውም ሕዝባዊ ስብሰባ ሕዝቡ ተሳታፊ እንዳይሆን በኤርትራ ውስጥ በፈሰሰውና እየፈሰሰ ባለው ደም ስም እንጠይቃለን።

ጎችዬ እንግዳ

ክሊቭላንድ ኦሃዮ

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!